

መቶ አለቃ ማስረጃ ሰጤ ባህርዳር ላይ ተይዞ ግንቦት 7ን ልትቀላቀል ነበር ተብሎ 10 አመት ፈረዱበት

(ጌታቸው ሸፈራው)



መቶ አለቃ ማስረጃ ሰጤ

መቶ አለቃ ማስረጃ ሰጤ፣ የ”ኢትዮጵያ” አየር ኃይል ውስጥ የበረራ አስተማሪና የሄሊኮፍተር አብራሪ ነበር። ከትውልድ ቦታው ብዙው የማይርቀው ባህርዳር ላይ ያዙትና “ግንቦት 7ን ልትቀላቀል እየሄድክ ነው” ብለው አሰሩት። 10 አመት ፈረዱበት።

ከእስረኛው ነጥለው ጨለማ ቤት አሰሩት። ሌላ ዞን ካለ እስረኛ ጋር በማይገናኝበት ሁኔታ ታስሮ ቁሊንጦ ተቃጠለ። የተቃጠለው ዞን 2 እና ዞን 3 ነው። መቶ አለቃው ታስሮ የነበረው ከሁለቱ ዞኖች ውጭ ያለ ጨለማ ቤት!

መቶ አለቃ ማስረጃ ባልነበረበት ጉዳይ ሸዋሮቢት ተወስዶ ተሰቃይቷል። ጣራ ላይ ተሰቅሏል። የተሰቀለበትን ገመድ ድንገት በጥሰው መሬት ላይ ጥለውት ለብዙ ጊዜ ወገቡን ታሞ ነበር። ስድቡ፣ ዘለፋና ድብደባው የከፋ ነበር።

በመጨረሻም ባልነበረበት ቦታና ጉዳይ ዋናው አንተ ነህ ተብሎ 1ኛ ተከላኝ ሆኗል። እስከ ሞት በሚያስቀጣ የሀሰት ክስ!

መቶ አለቃ ማስረጃ ጨለማ ቤት ታስሮ በተፈጠረ ክስተት ተዋናይ ነበር ተብሎ ሲከሰስ የሚጠቀስበት “ማስረጃ” የሚያሳዝን ነው። አንድ ክስ ላይ “ነሃሴ 27/2008 ማታ ማስረጃ ሰጤ ዞን 2 ዱርዬዎቹን ሰብሰቡ.....” ይላል። ያኔ መቶ አለቃ ማስረጃ ዞን 2 አልነበረም!

ግን ሀሰት የማጥቂያ መሳርያ ሆናለችና፤ በሀሰት ያስራሉ! በሀሰት ይከሳሉ! የሀሰት ማስረጃ ያቀርባሉ!
በሀሰት ይፈርዳሉ!

ተዋቸው ቸኮል ይባላል። በ”ሽብር” ተከሶ ቁሊንጦ ይገኛል። ፌደራል ፖሊስ ሲያስር የእስረኛውን ጓዝ ጭኖ ነው ወደ ማዕከላዊ የሚወስደው። ደብድበው “አልተበላሽሁም” የሚያሰኙት ይመስል የተበላሸ ኮምፒውተርና ስልክ እንኳ አይተውም።

ገንዘብ ከተገኘማ ወደኋላ ማለት የለም። የኤርሚያስ ፀጋዬ ቤት 8500 ብር በገዛ ፈቃዳቸው ወስደዋል። ከዛው ቤት ውስጥ ከነበረው ፍሬው ተክሌ ኪስ 2000 ብር ወስደዋል። መጠየቅም አይቻልም።

በፖሊስ የተያዘ ዕቃ ወይንም ገንዘብ ይመዘገባል። በኢግዚቢት ካልተያዘ ለታሳሪው ይሰጣል። በፌደራል ፖሊስ አካባቢ ከዚህ ውጭ የሆኑ አሰራሮች አሉ። በተለይ ከተፈታ የተያዘበትን ስልክም እንዳይጠይቅ ይደረጋል። ቢጠይቅም በቀጠሮ ተማርሮ ይተወዋል። አዲስ አበባ ፖሊስ የሰንቶቹ ስልክ ቀርቷል!

ተዋቸው የተባለ ተከሳሽ ዛሬ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 19ኛ ወንጀል እንዳመለከተው፣ በኤግዚቢትነት ያልተያዘ 30 ሺህ የኢትዮጵያ እንዲሁም 20 ሺህ የሱዳን ብር ተይዘበታል። ህገወጥ ነው አልተባለም። በኤግዚቢትነትም አልተያዘበትም።

ተከሳሹ እንደሚለው ተከሶ ከማዕከላዊ ወደ ቁሊንጦ ሲሄድ ከተያዘበት ብር ላይ 1200 ብር አንስተው ሰጥተውታል። “የወጭ” ያሉት ይመስላል። ሌላው በማረሚያ ቤት ይደርስሃል ተብሎ ነበር።

አልደረሰም። ምን አልባት፣ “ወደ ቁሊንጦ ብሩን ለማድረስ ጥረት ስናደርግ ግንቦት ሰባት ጎተራ አካባቢ ጠብቆ ሽብር ፈጥሮ ዘረፈን” ብለው ሌላ ሰው ይከሱና፣ “ድርጅትህ ነው የወሰደው” ሊሉት ይችላሉ። ተዋቸው ከአሁን ቀደም ለፍርድ ቤቱ አመልክቶ የነበር ቢሆንም መፍትሄ እንዳላገኘ ገልጾአል።

በነገራችን ላይ፣ ኢትዮጵያ ከደቡብ አሜሪካ የሚመጣ አደንዛዥ ዕፅ እንዲሁም ምዕራብና መካከለኛው አፍሪካን ምንጩን ያደረገ የዝሆን ጥርስና አልማዝ ወደ ኤሲያ የሚዘዋወረው በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ነው። እነዚህን ወንጀሎች የሚመረምረው ደግሞ ማዕከላዊ ነው። እቃዎቹ የሚቀመጡት ማዕከላዊ ነው። ከዛስ ወደየት ይሄዳሉ የሚለውን የሚያውቁት የማዕከላዊ ሰዎች ናቸው።